

**የ5S ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ዋና ዋና ዓላማዎች**

**ሁኔታዊ ዓላማዎች**

- የሁለቱን በሽታዎች ባህላዊ አመክንዮዎች፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት መመርመር
- በበሽታዎቹ አማካኝነት የሚደርሱ የመገለል ተለዋዋጭነት እና ልኬቶችን በሚገባ መረዳት ወይም መገንዘብ
- ሁለቱ በሽታዎች በሀገር አቀፍ እና በዓለም አቀፍ የፖሊሲ ደረጃዎች የሚታዩበትን ሁኔታ ማጥናት
- በሽታዎቹ በሚገኙባቸው አካባቢዎች ቀደም ሲል የተተገበሩ ስራዎችን መገምገም

**ስልታዊ ዓላማዎች**

- ከዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት (ፖዶኮኒዮሲስ) እና ከእኩክ (ስኬቢስ) በሽታዎች ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ማህበራዊ ሁኔታዎችን እና ውጤቶችን አስመልክቶ ያሉትን ክፍተቶችን በመለየት ከዚህ ቀደም የተዘጋጀውን ማዕቀፍ ማጣራት ወይም መከለስ
- ለሁለቱ በሽታዎች ሁሉን አቀፍ የመፍትሄ እርምጃ ስልት ማዘጋጀት

**የአቅም ግንባታ ዓላማዎች**

- በአገር ውስጥ ያሉ ሥልጠና እና ምርምሮችን በድህረ ዶክትሬት እና በዶክትሬት የትምህርት ደረጃ መደገፍ
- በዐለም አቀፍ ደረጃ፣ በማደግ ላይ ባሉ አገራት እና በበለፀጉት አገራት መካከል እንዲሁም ደግሞ ጥናቱ በሚያተኩርባቸው የአፍሪካ አገራት እና እንግሊዝ አገር ከሚገኙ ተቋማት ጋር በሽታዎቹን አስመልክቶ በሚደረጉ ምርምሮች ዙሪያ የልምድ ልውውጦችን ማመቻቸት



**ዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት በሽታ (ፖዶኮኒዮሲስ) የዘር ተጋላጭነት ናሯቸው ለረዥም ጊዜ በባዶ እግራቸው የሚሄዱ ሰዎች በሂደት የሚያጋጥማቸው የእግር እብጠት በሽታ ነው።**

**ፕሮጀክቱ እንዲያመጣቸው የሚጠበቁ ዋና ዋና ተጽዕኖዎች**

የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ግብ የማህበራዊ ሳይንስ እውቀቶችን እና ግኝቶችን በመጠቀም በዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት (ፖዶኮኒዮሲስ) እና በእኩክ (ስኬቢስ) በሽታዎች አማካኝነት የሚስተዋሉ መድሎዎችና ቸልተኝነትን በመግታት በሦስት ደረጃዎች ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ነው። እነዚህም፡-

**በፖሊሲ ደረጃ** - ግልጽ የሆነ የፖሊሲ ለውጥ እርምጃዎች እንዲደረጉ ማድረግ ፣ ችላ የተባሉ በተራራማ አካባቢ የሚስተዋሉ የቆዳ በሽታዎችን /NTD/ በማስቆም ረገድ የማህበራዊ ሳይንስን ጠቀሜታ እና አስፈላጊነትን ማሳደግ።

**በማህበረሰብ ደረጃ** - የሚከናወኑ የተግባር ሥራዎች ማህበራዊ ሳይንስን መሠረት ያደረጉ ስልቶችን ለአስፈጻሚዎች ማሳየት፣ በሽታዎቹን አስመልክቶ የማህበረሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ፣ በበሽታዎቹ ምክንያት የተነሳ የሚደርስ መገለልን መቀነስ እና የበለጠ ተቀባይነት ያላቸው እና ማህበረሰቡን ተሳታፊ ያደረጉ ዘዴዎችን መተግበር።

**በግለሰብ ደረጃ** - በታማሚዎች ደረጃ በበሽታዎቹ ምክንያት የሚደርስ መገለልና መድሎዎን መቀነስ፣ የበሽታው ተጠቂዎችን የጤና ሁኔታ ተሻሽሎ ማየት፣ የበሽታው ተጠቂዎች የሚያጋጥማቸውን መገለል፣ ያሉበትን የኑሮ ደረጃ በተሻለ መልኩ ለመረዳትና ለመለካት የሚያስችሉ መሳሪያዎችን ወይም ዘዴዎች እንዲኖሩ ማድረግ።

**5S ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ ፕሮጀክት**

በኢትዮጵያ ውስጥ በዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት (ፖዶኮኒዮሲስ) እና በእኩክ (ስኬቢስ) በሽታዎች አማካኝነት የሚደርስ መገለልን መቀነስ/ማስቀረት (እ.ኤ.አ. 2020 - 2023)

## የ5S ፋውንዴሽን ፕሮጀክት መግለጫ

5S ፕሮጀክት በብራይተን እና በሰላሞን ሜዲካል ትምህርት ቤት (BSMS) በአለም አቀፍ ጤና እና ኢንፎርሜሽን ትምህርት ክፍል (GHI) ከምስራቅ እና ደቡባዊ አፍሪካ የማህበራዊ ሳይንስ ምርምር ድርጅት (OSSREA) ጋር በመተባበር እየተተገበረ የሚገኝ የምርምር ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት በሚገኙ ሁለት ዓይነት የቆዳ በሽታዎች ማለትም ዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት (ፖዶኮኒያሲስ) እና እክክ (ሰኬቢስ) ላይ ትኩረት በማድረግ ይሠራል።

የፕሮጀክቱ ጥናት በማህበራዊ ሳይንስ እይታዎች ላይ በመመርኮዝ በበሽታዎቹ የተጠቁ የማህበረሰብ ክፍሎችን የጤንነት ሁኔታ ቀጣይነት ባለው መልኩ ሊለወጡ የሚችሉ የትግበራ ስልቶችን በግለሰብ ደረጃ (micro)፣ በማህበረሰብ ደረጃ (meso) እንዲሁም ደግሞ በፖሊሲ ደረጃ (macro) ይለያል።

ፕሮጀክቱ በተለያዩ ደረጃ በማህበራዊ ሳይንስ ረገድ ብዙ ዓይነት የአቅም ግንባታ ተግባራትን ያከናውናል። ከነዚህም መካከል በማህበረሰብ ደረጃ አስፈላጊ የሆኑ የጤና ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ በመስጠት በዋናነት በሐሩራማ አካባቢ በብዛት የሚገኙ ትኩረት የሚሹ የቆዳ በሽታዎች (Skin-NTDs) ላይ በማተኮር በድህረ ዶክትሬት እና በዶክትሬት ደረጃ ተመራማሪዎችን በማፍራት የአቅም ግንባታ ስራዎችን ያከናውናል።



**የእክክ በሽታ (ሰኬቢስ) ቆዳን ሰርስረው በሚገቡ ጥቃቅን ነፍሳት አማካኝነት የሚከሰትና ከባድ ማሳክክ የሚያስከትል የተለመደ ተላላፊ የቆዳ በሽታ ነው።**

በሽታዎቹን አስመልክቶ ማህበራዊ ሳይንስ እንዴት አስተዋዕዶ ማበርከት ይችላል?

- ችግሩን ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማገናኘት ትስስር እንዳለው በማሳየት
- በሽታውን አስመልክቶ ትክክለኛውን የሰዎችን አመለካከትና ስሜት በማግኘት እና በመረዳት
- ከበሽታዎቹ ጋር ተያይዞ ውስብስብ ለሆኑ ማህበራዊ ጉዳዮች ትኩረት በመስጠት
- በማህበረሰቡ ባህል፣ ወግ እና ልማዶች ላይ መሠረት ያደረጉ ተግባራት እንዲዳብሩ በመርዳት

### አድራሻችን

ቴሌግራም: 5S Foundation Ethiopia  
 ኢሜል: [getnett2001@yahoo.com](mailto:getnett2001@yahoo.com)  
 ድህረ ገፅ: [www.ossrea.net](http://www.ossrea.net)

